



የሳምንቱ ትዝብትና ትንግርት!

አስፋ ጫቦ

Corpus Chirsti ,Texas USA

አሜሪካ ዛሬም በሁለንተናው ግምባር ቀደም ነኝ ስለምትል(“ያማ ያለፈ ወሬ ነው!) የሚሉ ሞልተዋል) በፕሬዚዳንቱ፤ በዶናል ትራምፕ፤ ልጅመር።” የኔ ጠላት የአሜሪካን ህዝብ ጠላት ነው” “They are not my enmeies but the enemy of the American people) ብሎ አረፈው።

የፈረንሳይ ንጉሥ የነበውን ልዊ 14ኛውን አስታወሰኝ። “ፈረንሳይማለትእኔነኝ”አለ! L’Etat Se Moi! ጠላቴ የሚለው የህዝብ መገናኛውን እንዳለ ነው። አንድ ሁለት በራሱ ቅጥረኛ የሚታተሙና አንድ የማይሆን ዜና አቀባይ የሆነ ቴሌቪዥን ጣቢያ፤Fox፤ ከዚህ ውስጥ አስወጥቷል። “አርብ ማታ ሲውዱን የደረሰው አደጋ!” አለ። ሲውዱኖቹ “እንዴት እኛ ሳናይ፤ ሳንስማ ትርምጥ ሰማ!” አሉና አሸሚጠጡት። ይህንን ዜና ያገኘው ከFox ነበር።

ጣላቴ የሚለውን መገናኛ ብዙሃን ነበር።አሜሪካኖቹ አራተኛው የመንግስት ዘርፍ ይሏቸዋል።The Fourth Branch of Government! ሰስቱ ያው የታወቁት ህግ አመንጭ ፤ሕግ ተርጓሚና ህግ አስፈጻሚ የሚባለው ነው። ትራምፕ እንግዲህ እልቅናው ለዚህ ለፈጻሚው ክፍል ነው። ፈጽም ተብሎ የተሰጠውን!!

“አንድ እስላም ድርሽ አንዳይልብን!” ብሎ ያወጣውን ህግ አንድ የፌዴራል ዳኛ አቀበው። የትራምፕ ሰዎች ይግባኝ ብለው ወደሚቀጥለው ፍርድ ቤት ሲሔድ ይግባኝ ስሚው ፍርድ ቤት” ይግባኝ አላችሁ እንጅ

ለምን ይግባኝ ስለአላችሁ ልታስረዱን አልቻላችሁም “ብለው ያንኑ የታችናውን ፍርድ ቤት ውሳኔ አጸደቀ። ከዚያ ትርጉምጥ ዳኞቹን “ዳኛ ተብሎ!” ብሎ ዘለፋቸው።።

እንደልቡ ተነጋሪ ነው? ዘረጦ ነው ማለት ሳይሻል አይቀረም! የአሜሪካንን መንግስት ሥርአት ሀ ሁ ሳይውቅ እንዴት እንደተመረጠ አሁን መጠየቁ “ጅብ ከሔድ ውሻ ጮኸ!” እንደማለት ነው። ከሁለት ወር በፊት “በማግስቱ!” ብሎ በሰጠው ቅርንጫፍ ላይ ለሰጠው አንስቻለህ። ። የአሜሪካን መንግስት ሥርአት “ሀ ሁ” መንግስት በሰጠው ቅርንጫፍ ይከፍላል የሚለውን ያለሰማ መሆኑ ነው። አራተኛው ቅርንጫፍ የሚባለው “የህዝብ መገናኛ” Mass Media ሰጠቱንም ሲያበጁ “አበጀህ!” ሲያጠፉ “አጠፋህ!” ፤ ሲማግጡ “ማጋጥክ!” የሚለው ነው። ትራምፕ አልሰማ ሆኖ እንጅ ይህ ነገር ወደ 300 አመት ሊሆነው ነው። የኢትዮጵያ ጠርን አለው ልበል?

“ኤረ ወየው ወየው! መጨረሻውን ላየው!” ይላል የኛ ሰው። የትራምፕ መጨረሻው ምን ይሆን?

በቫይታምን ጦርነት ዘመን የተሰለፈውን ያክል የአሜሪካ ህዝም በየግዛቶቹና በየከተማዎቹ ሁሉ ይሰለፈላል። ትላንትን የፕሬዝዳንቶች ቀን (Presidents Day) ተብሎ በሚከበረው ለት ሕዝብ በገፍ ወቶ ተሰለፈ። የያዙት መፈክር ይናገራል! “Dump Trump! ያላል አብዛኛው። “ትራምፕን ቆሻሻ መጣያ ውስጥ ወርውረው!” እንደማለት ነው። ሌላው “የኔ ፕሬዚዳንት አይደለም!” (Not My President! የሚል ነው። ይህ እንግዲህ የአሜሪካ ህዝብ ነው። ትራምፕ ደግሞ የኔ ጠላት ሁሉ የአሜሪካ ህዝብ ጠላት ነው ብሏል። ቀርብ ብለው ሲተርጉሙት፤ የአሜሪካ ህዝብ ጠላቴ ነው እንዳለ የሚያስቆጥር አንድምታ ያለው ይመስለኛል። ሕዝቡ ነዋ “ወግድልን!” የሚለው።

የትራምፕ መጨረሻ ተናንኞች ሁለት አማራጭ እይታ አሏቸው። አንዱ በቅርቡ ይወጋዳል (Impeached) የሚል ነው። ይህ የተጣጣሪው የሕዝብ አመጽ ወደዚያ ያመራል በሚል ነው። ሁለተኛው አማራጭ የመንፈቁን ምርጫ (Mid Term Election) መጠበቅ ነው። ለአሜሪካ ምክር ቤት በየሁለት አመቱ መርጫ ይደርጋል ፤ በዚህ መርጫ ዲሞክራቶች የላይኛውንም የታችኛውንም ቤት (Senate and House) መቀመጫ የሸናፉሉ። በአሸናፊ ማግስት መጀመሪያ የሚያረቁት ሕግ የትራምፕን ማሰወገጃ ሕግ (Impeachment) ነው ይላሉ። የዚያ ሰው ይበለን!

ትራምፕ በእንግሊዝኛው ሲጻፍ ሁለት አጻጻፍ ለው። አንደኛው በ u ሌላው በa ። በ a የሚጻፈው ትራምፕ Tramp አልባሌ ፣ ማጋጣ እንደማለት ነው። “እርግጠኛ ስሙ ይኸኛ ይሆን” የሚያሰኝ ነገር ያመጣብኛል። የአንጎል ጅምናስቲክ mental acrobatics መሆኑ ነው።

ከዚህ ከአለም ጉዳይ ሳንወጣ ግሬስ ሙጋቤ፤ የዚምባብዌው ፕሬዚዳንት የሮበርት ሙጋቤ ባሌቤት ስለባሌቤት የሰጠችው አስትያተትና በአደባባይ የተናገረችው ነው። “አይበለውና ሙጋቤ ሞቶ ተቀብሮ

እንደገና ከመቃብሩ ተነስቶ ቢመጣም የዚህምባብዌ አ ህዝብ በደስታ ይመርጠዋል!” አለች። ለሚቀጥለው የፕረዝዳንትና ምርጫ ሊገቡ ያሰቡትን “አትቋምጡ! አታገኟትም !” ለማለት ፈልጋቸው።

ሙጋቤ አሁን 92 አመቱ ነው። ሥልጣን ላይ ደግሞ 37 አመት ሆኖታል። ባሌቤቱ እድሜዋ 51 አመት ነው። ብዙ ነገር አሳሰበች። አንዱ አሪት ውስጥ የአይሁድ ንጉስ የነበረውን ዳዊትን ነው። ከጠነዛ አልጋ ላይ ከዋለ በኋላ ወጣት ሚስት እየተፈለገ አብሮት እንዲተኛና ሙቀት እንዲስጠው ይደርግ ነበር ይላል መጽሐፉ። ይህ ሁሉ ታስቦ ቅዱስ ዳዊትም ተብሏል።

ግሬስ ሙጋቤ” አትቋምጡ!” ስትል መልእክቱ፤ ምንኛው ምልእክት ፣”አልጋ ወርሽ እኔ ነኝ !” ለማለት ነው። ድፍረቱ፤ የሕዝብ ንቃቱ፤ ፕሬዚዳንት መባሉ፤ ፊፑብሊክ መባሉ ሁሉ ይደነቀኛል።

ሶስተኛው፤ በሳምንቱ ውስጥ ከገርመኝ አንዱ የሰሜን ኮሪያው “ንጉስ “ሥራ ነበር። ንጉስ ያልኩት ማእረጉን ሁሌ መሪ (The Leader) ስለሚሉ ነው። በዚህ ላይ ከቀደመ-አያቱ ጀመሮ “ዘውዱ” ከዚያ ቤት አልወጣምና ነው ።

ማለኸያ አውሮፕላን ማረፊያ ትልቅ ወንድሙን ያስገድላል። አስተዳደሩ ኋላ ቀረ ነው። አስገዳደሉ ግን ዘመናዊ ነበር። ድሮ ኢትዮጵያ ተሌቪዥን ላይ ያየሁትን Candid Camera አስትወሰኝ። ትንሽ ገንዘብ ይከፈሉና ሰው ላይ ሳይሰቡ ውሐ የሚረጩ፤ የሚያስረጩ ያንኑ ቪዲዮ ሰርቶ የሚታዳደሩ አሉ። በዚህ አሠራር አንድ ፤ ይህንኑ ስትሰራ የነበረች ሴትን “እዚህ ሰውዬ ላይ ውሀ እርጭበት !” ይሏትና ትራጫለች። የአሁኑ ውሐ ሳይሆን መርዝ ነውና ሰውዬ ይሞታል!

“VX’ በሚባል፤ የደም ሥር ስተሮ የሚገል መርዝ ነው የገደለው” አለ የምርመራው ውጤት። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት VXን ሕዝብን በጅምላ መፈጃ መሳሪያ ነው Weapon of mass destruction ነው ብሎ መድብታል።

1984 አስታወሰኝ! Big Brother is Watching You! በየአውሮፕላን ማረፊያው የሚጠብቅ CCTV (Closed Circuit Television) ካሜራ አለና ሴትየዋም ተካፋዮችም ይያዛሉ። አገር ጠለው የፈረጠጡ አራት ሰሜን ኮሪያውያንም እየታደኑ ነው።

ከዚያ በኋላ ያለው ትንሽ ትያትርነት ያለው ይመስላል። የሰሜን ኮሪያ አምባሳደር “አስከሬኑ ይሰጠን! መመርመርም የለበትም!” ይላል። “ የምርመራውንም ውጤት አንቀበልም!” ይላል። ትያትርነቱ እዚያ ላይ ነው። ሟቹ “ምናችሁም አላማረኝም!” ብሎ ተሰዶ ይኖር የነበር ነው። እንደጠላት ያዩትም ስለነበር ነው ያስገደሉት ማለት ይቻላል። አሁን ታዲያ ደርሶ “ቅቤ አንጓች !” መሆናቸው አይገርምም? ወይም የበለጠ አያስጠረጥርም? ከዚህ ሌላ የተገደለውን ሰው ራሳው አይመርመርብን ፤ ከተመረመረም ውጤቱን አንቀበልም ማለት የበለጠ አያስጠረጥርም? ወይስ የድንቁራንን ደርጃ መግለጫ ነው?

እንዳለኩት ኋላ ቀር ቢሆኑም አገዳደላቸው ዘመናይ ነው። ከዚያ በተረፈ ያለው እውነትኛነት
፤እርግጠኛ ኋላ ቀርነታቸውን መስካሪ ይመስለኛል።

ምስኪን የሰሜን ኮሪያ ሕዝብ!! ምኑን ሰጣቸው!! ይሰውረን!!

አሁን በመጨረሻ ገደማ የተደረሰበት መረጃ አስረድ እንደሚባለው፤ይህ የተገደለው የመሪው ትልቅ
ወንድም፤ሰደተኛው ፤የሰሜን ኮሪያ ሰደተኛ መንግስት መሪ እንዲሆን በሌሎች ሰደተኞች በተለይም አውሮጳና
አሜሪካ በሚኖሩ ተጠይቆ ነበር። ይህ ይሆናል ቃታውን ለመሰባ፤ይቅርታ መርዝ ለመርጨት ዋና ምክንያት
የሆነው ይላሉ ውስጥ አዋቂ ተንታኞች ነን የሚሉ።

አሁን ደግሞ ወደቤተሰብና ወደማሕበራዊ መገኛኛዎች በተለይም ወደ Facebook ልመለስ።

Facebookትምህርት ቤት ሆናኛል ያልኩኝ መስለኝ። ጥሩውን፣ መጥፎንና ጥፋውንም ለማየት
መንገድ ይከፍታል።ጥሩ ሲገኝ በርግጥ መነጋግሪያችን ላይ ሐሳብ፤ቃላት፤አዝማሚያ ሊሰጥ የሚችል
ይሆናል።ያዳብራልም!ለዛሬ አንድ ካሳ አንበሳው የለጠፈውን እዚህ እንዳለ እለጥፈዋለሁ።



Kassa Anbessaw

Yesterday at 12:41am ·

ተክሌ syndrome በሰፊው እያስተዋልኩ ያለሁበት ሁኔታ ነው ያለው፤ ወያኔ
ተረስቷል፤ ፌስ-ቡክ በአጼ ሚኒሊክ፣ በቴጌ ጣይቱ እና በአባት አርበኞች ተጥለቅልቋል፤
አባቶቻችን ነጻነቷን የጠበቀሽ፣ የተፈራች እና የተከበረች ሃገር አስረክበውናል፤ ይህንን
ጠብቆ ማቆየት እና እኛም ለልጅ ልጆቻችን የማስተላለፍ ታሪካዊ አደራ አለብን፤ ኑ !
ሃገራችንን ከወራሪው ወያኔ ነጻ እናውጣት! ዳይ!

የግርጌ ማስታወሻ:- <ተክሌ syndrome> እውነታን አሸሽቶ ታሪክ ውስጥ የሚያሸጉጥ
የበሽታ ምልክት ነው፤ ይህ በሽታ ጎልቶ የታየው ተክሌ ይሻው ላይ በመሆኑ <<ተክሌ
syndrome>> ተብሎ ተሰይሟል

እኔ ግርዳ ላይም አመጥቼ ለጥፌው ነበር።ያለምንም ተጨማሪ አስተያየትና ማዳበሪያ! ይህንን ያነበበ
አንድ ወዳጄ ከካናዳ ደውሎ ሳቅ በሳቅ ሆነ። ።”ምነው?” ስለው “ስለዚህ የአማራ መሸጫ ሱቅ ስለአቋቋመው
ተክሌ ይሻው እምለው አጥቼ ይህ ሰው አለልኝ” አለ። ሱቅ የሚለው ተክሌ “ምጽአተ አማራ “ የሚል
አንዳች የሚያክል መጽሐፍ ጽፏልና ነው። መጽሐፉን እየዞረ የሚሸጠውን ለማለትነው።መጽሐፉን አንድ
ወዳጄ ከዋሽንግተን ዲሲ ልኮልኝ ትንሽ አገላብጨጭ አስቀመጥኩ። ፈርቼ ያስቀመጥኩት የመጀመሪያው
መጽሐፍ መሆን አለበት።

ሁለተኛው፣ትላንት Facebook ላይ የለጠፍኩት እንዳለ ይኸውና፡-



Assefa Chabo

“ያጋራ ቤታችን !ቅርሳችን! ውርሳችን!” የሚል ጽሁፍ ጀምሮ ነበር። አልሌድልኝ፣ አላልቅልኝ አለ። ውስጤ የቀረ ነገር አለ ማለቱ ነው ብዬ ተረጎምኩት። በዚያ ምክንያት ከኢትዮጵያ ታሪክ ውጭ ስለሰው ልጅ አብሮ የመኖር ታሪክ ማሰስ ጀመርኩ።

በዚህ አሰላጣኝ Identity Politics የሚል አገኘሁ!” የማንነት ፖለቲካ!” ፓለቲካ ማለት። በዚህ ምክንያት ያገኘኳቸውን 3 ጽሁፎቻል። 1. Identity Politics are Ripping Us Apart 2. Identity Politics Run Amok 3. Identity Politics/Philosophy Talk Facebook ላይ ለጠፍኩ።

ዛሬ አራተኛው ይሁን አምስተኛ ቀን ሆኖታል። ዘር ብሎ ያየው በጣት የሚቆጠር ነበር። እኔ ደግሞ ወደ 7,000 ወዳጆች (Friends) አሉኝ። “ወዳጆቼን ምን ነካቸው!” ማለቴ አልቀረም። ከወር በፊት ጣቴተን በድል ምልክት(V) ቀስሬ የተነሳሁትን ፎትግራፌን ለጥፌ እንኳን ወደ 700 የሚጠጋ ሰው ጎብኚቶታል።

ለዚህ መነሻ የሆነኝ ዛሬ በተለየ በዲያስፖራ የሚገኙ” የአማራና አሮሞ ሊቃውንት ነን” የሚሉ ከኢትዮጵያ ተፋተው ስለመንደራቸውና “ነን!” ብለው ስለሚያስቡት ጎሳ (ሥራዬ ብዬ ብሔረሰብ አላልኩም) ብቻ ያወራሉ። የቀረነውን ኢትዮጵያውያንን “እኛ!”ና “እነሱ!” በሚል ፈርጀውታል። “እኛ!” የሚሉት “ብቸኛ ተጠቂ!” “እንሱ!” የሚሉት “አጥቂ!” የአሮሞ “ምሁራን ነን” የሚሉት ማ ኢትዮጵያ የሚል ቃል ራሱ የሚያንገሸገሻቸው ያስመስሉታል። ከኢትዮጵያ ውስጥ የሚጠሩት ቃል ቢኖር “አማራ!” የሚል ቃል ብቻይመስላል።

ዛሬ ደግሞ ይህንን First Peoples የሚል የPBS Utube ይኸው ለጥፊያለሁ። እባካችን እናድምጠው! አድምጡት! ይህኛው ክፍል 1 ስለ አፍሪቃ ብቻ የሚያውጋው ነው። ሌላ 4 ስለቀሩት አሁጉራት የሚያወጋም አለ። እሱንም እንዳምጥ! ዋናው ነገር፣ ለእኔ ዋናው ነገር፣ ቆም ብለን “ነው እንዴት?” እንድንል ነው። እይታችን ሰፊ እንዲል ነው! መንጽራችንን እንድንቀይር ነው! በተመዘገበ እውነት ላይ ተመስርተን እንድንወያይ ነው!” የጋራ ቤታችን!” ጉዳይ ስለሆነ የጋር ቤታችን በአክብሮት ጭምር እንድናይ ነው። “ባሌቤቱ የናቀውን አምሌ ባለእዳ አይቀበለውም!” እንዲሉ



PBS First Peoples 2of5 (Africa) youtube.com

በማንነት ፖለቲካ ላይ አንበቡ እናንብብ ለማለት ነው።

አሁን ስለቤተሰባችን ትንሽ:-

1. የካቲት 4, 2009 ድሬዳዋ ከተማ ፤ ከዚህ አለም የተለየው የትልቁ ልጅ ፤ ኤፍሬም አሰፋ ፤ ልጅ ሊዲያና አብነት ገብረጊዮርጊስ ጋብቻቸውን ፈጽመዋል። እመቤት አሰፋ ፤ እህቴ ግምብነሽ ጫቦ ፤ ባሌቤትዋ ባልቻ ሙሊሳ ከልጆቻቸውና ከልጅ ልጆቻቸው ጋር ከአዲስ አበባ ተገዝዋል ስለሠሰርጉ የሚነግሩኝን ማዳመጥ” አንድ ሽህ አንድ ለሊትን”ን The Arabian Night እንደማንበብ ነበር። የሊዲያ እናት ፤ ተቀባሽ አንጣል፤ በስልክ ውስጥ ክንፍ አውጥታ የምትበር ነበር የመስለችኝ። እመቤት “አሴ ብቸል ድሬዳዋ መኖር እፍልላጋለህ!” አለች። “ምነው?” ስላት “ሰው ሁሉ እንደልጅ ግልጽና ፊት ለፊት ተናጋሪ ነው!” አለችኝ።
ቅድመ አይትነት በሬን እያንኳኳ ነው ማለት ነው።
2. ሌላው ከሎንዶን ካትሪን ጫቦ Catherine Chabo ደውለችልኝ። ተዲ ባለፈው ወር Sandhurst Military Academy ገብቷል ለማለት። ተዲ ማለት ቴዎድሮስ እሸቱ ጫቦ ማለት ነው። ካቲ የቲድ እናት ነች።

ተዲ Sanhurst Military Academy የገገባው ሁለተኛ ድግሪውን (Masters) ከተቀበለ በኋላ ነበር ። “አንዱ አይባቃም ነበር ወይ?” ስለው “ሁለተኛው ሲኖር ጀኔራል ለመሆን ያፋጥናል (accelerate) ብዬ ነው” አለ።

እንግዲህ በጥቂት አመታታ ውስጥ ቴዎድሮስ የሚባል የእንግሊዝ ጀኔራል ሊኖር ነው። ለእንግሊዝም ፤ በተለየ ለኛ ታሪካዊ የሚሆን መስለኝ። መቅደላ አፋፉ ላይ አንድ ሐውልት ተከልን እንደማለት ይመስለኛል ነው። አሁን 150 አመት ሆነው አይደል?

የተሻለ ሳምንት ይጠብቀን